

**የአውሮፊ የኢኮኖሚ ማገገሚያ ድጋፍ መርሃግብር  
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች  
ጁን 9፣ 2020**

**የአውሮፊ የኢኮኖሚ ማገገሚያ ድጋፍ መርሃግብር ምንድነው?**

የአውሮፊ ከተማ የአውሮፊ የኢኮኖሚ ማገገሚያ ድጋፍ መርሃግብር የጀመረው ከአደምስ እና ከአራፓሆ አውራጃዎች የቀረቡት የ CARES ሪሊፍ ፈንዶች በ COVID-19 ወረርሽኝ እና በኢኮኖሚ ውድቀት ወቅት ለቢዝነሶች እና ለበጎ ፈቃድ ድርጅቶች የ 6 ሚሊዮን ዶላር በገንዘብ መልክ የኢኮኖሚ ድጋፎችን ለማቅረብ ነው።

**የመርሃግብሩ ዓላማ ምንድን ነው?**

ፈንድዎቹ በሕብረተሰቡ የጤና ቀውስ ሳቢያ የገንዘብ ችግርን ወይም የአሰራር መዛባት ያመለክቱትን አነስተኛ እና መካከለኛ ቢዝነሶች እንዲሁም የበጎ ፈቃድ ድርጅቶች ላይ ያተኮረ ነው። አላማው እንደገና ለመክፈት እና / ወይም ደንበኞቻቸውን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማገልገል የቢዝነስ እቅዶቻቸውን ወይም መገልገያዎቻቸውን ለማሻሻል ለሚሞክሩ ቢዝነሶች እና የበጎ ፈቃድ ድርጅቶች ድጋፍ መስጠት ነው።

**ምን ዓይነት እርዳታዎች ይገኛሉ?**

አመልካቾች እስከ 15,000 ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ።

**ማመልከት የሚችለው ማን ነው?**

ብቁነት ያላቸው ቢዝነሶች፣ በአውሮፊ ከተማ የሚገኙ፣ ከጁንዋሪ 1፣ 2020 በፊት የተቋቋሙ ፣ በ 2019 አጠቃላይ ገቢ ከ 5 ሚሊዮን ዶላር በታች ያስገኙ ፣ 100 ወይም ከዚያ በታች ሠራተኞች ያላቸው ፣ የአውሮፊ የንግድ ፈቃድ ያላቸው ፣ በጥሩ አቋም ላይ የሚገኙ እና የቢዝነሱ 50% በአውሮፊ ነዋሪ የተያዘ መሆን፣ 50% ጠቅላላ ገቢ የሚያገኙት የአውሮፊ ተወላጅ መሆን ወይም 50% የሚሆኑት ሠራተኞች የአውሮፊ ነዋሪ መሆን ከሚሉት መሰፈርቶች ዉስጥ አንዱን የሚያሟሉ መሆን ይጠበቅባቸዋል።

ብቁነት ያላቸው የበጎ አድራጎች ድርጅቶች በአውሮፊ ከተማ ዋና መሥሪያ ቤት ወይም ዋና ጽ / ቤት ያላቸው ፣ በከሎራዶ ዋና ጽ / ቤት እንደ በጎ አድራጎች ድርጅት የተመዘገቡ ፣ የአውሮፊ የንግድ ፈቃድ ያላቸው፣ በ COVID-19 የተጎዱትን እና በአዲሱ የህዝብ ጤና መመሪያዎች ላይ የሚያተኩሩ መርሃግብሮችን የሚያሳዩ ፣ የ 2018 ወይም የ 1990 የ IRS ቅጽ 990 ያላቸው እና ከአውሮፊ-ዴንቨር የሜትራፖሊቲካን ክልል ውጭ ጉልህ አገልግሎቶችን የማይሰጡ ብሔራዊ ወይም ዓለም አቀፋዊ ድርጅት ያልሆኑ መሆን ይጠበቅባቸዋል።

**ማመልከት የምችለዉ መቼ ነው?**

የማመልከቻ ሂደቱ ጁን 15 በ [AuroraGov.org/AER](http://AuroraGov.org/AER) ላይ የሚከፈት ይሆናል። የማመልከቻው ማብቂያ ቀን 11:59 p.m. ጁን 22 ይሆናል።

**ዝቅተኛውን መስፈርት የማሟላ ከሆነ፣ ወድያው ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ እሆናለሁ?**

የለም። ያለው የገንዘብ ድጋፍ አነስተኛ ሲሆን ፣ ውድድርም ያለበት መርሃግብር ነው ፣ ስለሆነም ተጨማሪ ሁኔታዎች እነሱም፡ የንግድ ሥራው ተዘግቶ የቆየበት ጊዜ ወይም ምን ያህል አገልግሎቱ እንደተገደበ እንዲሁም በሌሎች ልገሳዎች ወይም የብድር ፕሮግራሞች አማካይነት ያገኘው የገንዘብ መጠን ካለ ምን ያህል እንደሆነ የሚገመገሙ ይሆናሉ።

**ዝቅተኛውን መስፈርት ያሟላሁ እንደ ሆነ፣ ምን ዓይነት ተጨማሪ ሰነዶች ማቅረብ ይጠበቅብኛል?**

የድጋፍ ገንዘቡ በማመልከቻው ውስጥ ለተዘረዘሩ እና ቢዝነሶች ደህንነታቸውን በተጠበቀ ሁኔታ እንዲሰሩ እንዲሁም በስቴት እና በትራይ-ካውንቲ የጤና መመሪያዎች መሠረት ለተወሰኑ ብቁ ለሆኑ እንቅስቃሴዎች የክፍያ ካሳ የሚሰጥ ይሆናል። ቢዝነሶች እና የበጎ አድራጎች ድርጅቶች ተገቢነት ላላቸው እንደ PPE ፣ ያለ ንክኪ የሚደረጉ የክፍያ ሥርዓቶች ፣ የፈጠራ ቁሳቁሶች እና አቅርቦቶች ወይም ሌሎች የመሰረተ ልማት ቁሳቁሶች የፈንዶች ወጪ / ክፍያን የሚያሳዩ ሰነዶችን ለማቅረብ ዝግጁ መሆን አለባቸው። የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች (ማለትም ፣ ለኪራይ ወይም ለመገልገያዎች) ከተጠየቁ እና ሌሎች ፈንዶች (PPP ፣ EIDL) ከተቀበሉ ፣ ሌሎች የገንዘብ ምንጮች ወጪ ለሆኑባቸው እንቅስቃሴዎች ድጋፍ የማይሰጡ መሆናቸውን ለማሳየት ሰነዶች (እንደ ደረሰኞች ወይም ሪሲት ያሉ) መቅረብ አለባቸው።

**የድጋፍ ፈንዶችን እንዴት መጠቀም እችላለሁ?**

የድጋፍ ፈንዶች፣ ለእንቅስቃሴ፣ ለመገልገያዎች ፣ ለግል መከላከያ መሣሪያዎች ፣ ከ COVID-19 ጋር ለተያያዙ ተጨማሪ ወይም አዲስ መሠረተ ልማቶች የሚውሉ ፈንድዎች እና ያለ ንክኪ የሚደረጉ የክፍያ ሥርዓቶች ፣ ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ ። የድጋፍ ገንዘቦች የካሳ ክፈያዎችን ከተገቢው የሰነድ ማስረጃ ጋር መሰረት ባደረገ መልኩ የሚሰጡ ይሆናሉ ።

**ለቀድሞው የአውሮራ የኢኮኖሚ እርዳታ ብድር እና የገንዘብ ድጋፍ መርሃግብር አመልክቼ ከነበር ወይም ለፌደራል ዕርዳታ ካመለከትኩ፣ ለዚህ ፕሮግራም ማመልከት እችላለሁ?**

አዎ ፣ ነገር ግን የሚሰጠው የዚህ መርሃግብር የገንዘብ ድጋፍ በሌሎች መርሃግብሮች የተደገፉትን ወይም በቢዝነሶች / የበጎ አድራጎች ድርጅቶች ዕርዳታ ላይ ተጨማሪ ድጋፍ አይሰጥም ። አመልካቾች በማመልከቻው ውስጥ የተቀበሉትን ሌሎች የገንዘብ ድጋፎችን ሁሉ እና ገንዘቡ እንዴት ስራ ላይ እየዋለ እንደሆነ ማካተት አለባቸው ።

**ጥያቄዎች ያሉኝ ከሆነስ?**

በ [AER@auroragov.org](mailto:AER@auroragov.org) ላይ ኢሜይል ያድርጉልን ። በእንግሊዝኛ እና በስፓኒሽ በርካታ የቅድመ-ማመልከቻ ድረ ገጾች መርሃግብር ይያዛሉ ። ለመመዝገብ [AuroraGov.org/AER](http://AuroraGov.org/AER) ን ይጎብኙ እና የ አውሮራ-ደቡብ ሜትሮ አነስተኛ የቢዝነስ ልማት ማዕከል ድረ ገጽን ሊንክ ይጨኑ ።